



DAWLADDA DEEGAANKA SOOMAALIDA
DHOOL GAZETA
የሶማሌ ክልላዊ መንግሥት
Somali Regional State

<p>Qimaha የንዱ ዋጋ Unit Price 14.50</p>	<p>Dhool Gazeta Waxaa soo Saara Baarlamaanka Dawladda Deegaanka sommaalida</p>	<p>✉ 205</p>
<p>Bayaan Tirsi 42/ 1996 Bayaanka Hanaanka Sharci dajinta iyo shaqo Guddiyada joogtada ee Golaha xildhibaanada Dawlada Deegaanka Soomaalida Bog 1</p>	<p>አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፺፮ የሶማሌ ክልላዊ መንግሥት ምክር ቤት የህግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት ፤ የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሰራር አዋጅ ገጽ ፩</p>	<p>Proclamation No. 42/1996 The Council Of Somali Regional State Legislative Procedure And Working Structure Proclamation Page 1</p>

BAYAAN TIRSI 42/1996
BAYAANKA HANAANKA SHARCI
DASINTA IYO SHAQO EE
GUDDIYADA JOOGTADA EE
GOLAHA XILDHIBAANADA D.D.S.
 Maadaama ay lama huran tahay in la helo dhisme hoosaad taabo gal ah & nidaam shaqo oo faah faahsan si loo suurto geliyo in Golaha Xildhibaanadu uu u guto waajibaadka dastuur & masuuliyada sharciyeed.
 Iyadoo la raacayo qodobka 49 3(B) ee dastuurka wuxuu Golaha Xildhibaanadu dib u habeeyey oo uu soo saaray Bayaankan.

Qaybta Koobaad
Qodka 1^{aad}. Ciwaan Gaaban
 Bayaankan waxaa lagu magacaabi karaa "bayaanka qaab dhismeedka shaqada Qudiyada & nidaamka sharci dejinta ee Golaha Xildhibaanada deegaanka soomaalida biyaan Tirsi 42/1996.

Qodka 2^{aad}. Qoexid
 Erayga haddii aan micne kale loo yeelayn bayaankan wuxuu ugu jiraa
 1. "Golaha" waxaa loo jeedaa Golaha Xildhibaanada deegaanka soomaalida.

አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፺፮
 የሶማሌ ክልላዊ መንግሥት ምክር
 ቤት የህግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት ፤
 የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሰራር አዋጅ
 ምክር ቤቱ ህገ-መንግስታዊና ህዝባዊ
 አደራ በተገቢው እንዲወጣ የሚያስችል
 ዝርዝር የአሰራርና የአደረጃጀት
 ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ሆኖ
 በመገኘቱ
 በሶማሌ ክልላዊ መንግሥት
 በተሻሻለው ህገ-መንግሥት አንቀጽ
 ፵፱/፫/ሀ/ መሠረት የሚከተለው
 ታውጏል።
ከፍል አንድ

፩. አጭር ርዕስ
 ይህ አዋጅ የተሻሻለው የሶማሌ ክልል የምክር ቤቱ የህግ ሥነ ሥርዓት፤ የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሰራር አዋጅ ቁጥር ፵፪/፲፱፻፺፮ ተብሎ ሲጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ
 የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤
 ፩. «ምክር ቤት» ማለት የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ነው።

PROCLAMATION NO. 42/1996
THE COUNCIL OF SOMALI
REGIONAL STATE LEGISLATIVE
PROCEDURE AND WORKING
STRUCTURE PROCLAMATION
 WHEREAS, it is found essential to proclaim an effective internal and detailed working procedure which enables the council to discharge it's constitutional duties and mandate.
 NOW, THEREFORE, the council of the Region in accordance with Article 49 (3,A) of the Constitution proclaims as follows;

Part One
General

Art 1. Short Title
 This proclamation may be cited as "the proclamation to revise the working structure and legislative procedure of the council" Proclamation No. 42/1996.

Art 2. Definition
 Unless the context requires otherwise in this proclamation:-
 1. "Council" means the legislative council of the Somali region.

2. "Guddiga joogtada ah waxaa loola jeedaa guddiga ku cad qodobka 14 ee bayaan golaha oo si joogto ah u guta awoodaha & waajibaadyada loogu cayimay bayaanka.
3. "Guddiga wada-jireed waxaa loola jeedaa Guddiga Goluhu ama afhayeenku u xilsaaro in ay wadajir u eegaan u dersaana arintaas.
4. "Afhayeen & Afhayeen ku-Xigeen waxaa loola jeedaa Afhayeenka & afhayeen ku xigeenka Golaha Xildhibaa nada DDS.
5. "Qirada koobaad waxaa loola jeedaa qormoxeer oo ay waaxyaha xaqa u lihi ay u soo gudbiyaan afhayeenka afhayeenkuna intuu derso ka hor inta uuna u gudbin guddiga ay khusayso.
6. "Qirrada labaad waxaa loola jeedaa wada tashiga goluhu ku sameeyo warbixinta natiijada baadhitaanka ee guddigii qormada sharciga ee qabyada ah loo qulbiyey ay u soo bandhigaan golaha xildhibaa nada DDS.
7. Qirada Saddexaad waxaa loola jeedaa gorfayn salbalaadhan oo uu goluhu ku sameeyo naatiijada uu soo gudbiyo guddigii lagu celiyey in ay dib u eegaan natiijada qirada labaad.
8. "dastuurka" waxaa loola jeedaa dastuurka dawlda deegaanka soomaalida.
9. "xafiiska Xidhiidhinta guud" waxaa loola jeedaa xafiisyada xidhiidhinta guud ee haya'daha fulinta ee DDS.
10. "xafiiska" waxaa loola jeeda xafiisyada adeega bixiya ee aanan ahayn X/xidhiidhinta Guud DDS.

QAYBTA LABAAD

Waajibaadyada & Nidaamka shaqa ee Golaha

Qod 3^{aad} Waajibaadka Guud ee Golaha

Goluhu isaga oo ka duulaya awoodaha lagu siiyey Qod 49-aad- ee dastuurka wuxuu gutaa waajibaadyada hoos ku qoran.

1. wuxuu soo saaraa shuruucda & xeerarka

፪. «*«**ቋሚ ኮሚቴ**» ማለት በዚህ አዋጅ የተደነገገ የምክር ቤቱ ተግባር ለማከናወን በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፬ መሠረት የሚቋቋም አካል ነው።*

፫. «*«**ጥምር ኮሚቴ**» ማለት ምክር ቤቱ ወይም አፈ ጉባኤው አብሮ በአንድ ላይ አንድን ጉዳይ እንዲያዩት የሚያደርግ ኮሚቴ ነው።*

፬. «*«**አፈ-ጉባኤና ም/አፈ-ጉባኤ**» ማለት የሱማሌ ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት አፈ-ጉባኤና ም/አፈ-ጉባኤ ነው።*

፭. «*«**የመጀመሪያ ንባብ**» ማለት የረቂቅ ህግን የማመንጨት መብት ባላቸው አካላት ለማካይነት በአፈ-ጉባኤ ቀርቦ በማጥናት ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለበለጠ ዕይታ ከመተላለፉ በፊት ያለው ሂደት ነው።*

፮. «*«**ሁለተኛ ንባብ**» ማለት ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ የህግ ረቂቅ ለበለጠ ምርምር ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በም/ቤቱ ከተመራ በኋላ ቋሚ ኮሚቴው ለም/ቤቱ የቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ የማድረግ የውይይት ሂደት ነው።*

፯. «*«**ሦስተኛ ንባብ**» ማለት ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ም/ቤቱ ለበለጠና በስፋት እንደገና እንዲታይ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው ረቂቅ ህግ እንደገና ወደ ም/ቤቱ ተመልሶ የሚደረገው የውይይት ሂደት ነው።*

፰. «*«**ሀገ-መንግሥት**» ማለት የሱማሌ ክልላዊ መንግሥት ሀገ መንግሥት ነው።*

፱. «*«**ጠቅላይ ማስተባበሪያ ቢሮዎች**» ማለት የሱማሌ ክልላዊ መንግሥት አስፈፃሚ መ/ቤቶች ከላይ የሚያስተባብረው ቢሮዎች ነው።*

፲. «*«**ቢሮ**» ማለት ከማስተባበሪያ ቢሮዎች ውጪ ያሉት አገልግሎት ሰጪ የክልሉ ሴክተር መ/ቤቶች ነው።*

ክፍል ሁለት

የምክር ቤቱ ዋና ዋና ተግባራትና የአሰራር ሥርዓቶች

- ፫. የምክር ቤቱ አጠቃላይ ተግባራት ምክር ቤቱ በሀገ-መንግሥቱ አንቀጽ ፵፱ የተሰጡት ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ ይኖሩታል።
- ፬. ህግ ማውጣት

1. "Standing Committee" means the body established under Art. 14 hereof to enhance the powers and duties given to it under this Proclamation.
2. "Joint Committee" means Committee designated by the council or the Speaker to carry out a certain functions jointly .
3. "Speaker or Deputy Speaker" means the Speaker or deputy Speaker of the Council of Somali Region.
4. "First Reading" means the reading and inspection of any draft bill submitted by those who have the right of initiation of bills to the speaker before referring to the pertinent standing committee.
5. "Second Reading" means the discussions on the recommendation and suggest ionns of the standing committee, to which the draft bill was referred for.
6. "Third Reading" means the discussion of the council on the returned draft bill which was referred to the standing committee for further re-examination subsequent to the second reading.
7. "Constitution" means the Constitution of the Somali Region.
8. "Supreme Co-coordination Bureaus" means the supreme coordinating Bureaus of the Executive Organs of the Regional State.
9. "Bureaus" means Sector Bureaus other than Co coordinating Bureaus.

**Part Two
Major Functions and Working
Procedures of the Council**

Art 3. General Functions of the Council

The council in accordance with the general function enshrined in Art. 49 of the constitution shall have the functions:-

1. Enacts Laws

- 2. wuxuu baadhaa,dabagalaa habka shaqo ee waaxyaha dawliga ee deegaanka.
- 3. wuxuu dhisaa guddiyada joogtada ah & kuwa kaleba, isla markaana wuxuu dhegaystaa warbixinada haya'daha fulinta kana soo saaraa goa'amo & awaamiir khusaysa.
- 4. waxaa uu ansixiyaa miisaaniyada DDS marka la soo hordhigo ee sanadka.
- 5. waxaa uu ansixiyaa xilka magacaabida ee haya'daha fulinta DDS.
- 6. waxaa uu ansixiyaa masuulka maxkamada guud & hantidhawrka guud oo uu si toosa magacaabidooda u leeyahay.

NIDAAMKA SHARCI DEJINTA

Qoda 4^{aad}. haya'daha xaqqa u leh in ay soo Curiyaan Qormo sharci oo qabyo ah

- 1. hayadaha hoos ku xusan waxay xaq u leeyihiin in ay soo curiyaan, qormo sharci oo qabyo ah.
 - b) waaxda hawl fulinta
 - t) Waaxda Garsoorka
 - j) Guddiyada Joogtada ah ee Golaha.
 - x) Xubnaha Golaha
 - kh) Waaxyaha dawliga ah ee hoos taga Golaha
 - d) Af-hayeenka golaha
 - r) qaybo bulshada ka mid ah oo abaabulan.
 - Sh) Golayowga hoose
- 2. Qodobka 1-aad Xarafka(X) qormo sharci ah oo ay soo curiyaan xubnaha goluhu waa in ay ku soo gudbiyaan qoraal isla markaana waa in ay saxeeaan 20 Xubnood taageero ah ugu yaraan.
- 3. qormo kasta oo sharci ah waxaa loo gudbiyaa afhayeenka.

Qodka 5^{aad}. Qirrada Koobaad

- 1. afhayeenku wuxuu ajendaha uu sameeyaa qirada la soo hordhigayo golaha.
- 2. kadib marka uu afhayeenku dhamaystiro qirrada koobaad ee qormada sharci wuxuu gudbiyaa guddiga joogtada ah ee ay khusaysa.
- 3. guddiga joogtada ah ee loo gudbiyey qormada sharciga waa in uu natijada baadhitaanka u soo gudbiyaa golaha muddo dhan ugu yaraan 15 maalmood gudahood.

- ፩. የክልሉ መንግሥት አካላት አሰራር መመርመርና መቆጣጠር
- ፪. ቋሚ ኮሚቴዎችና ሌሎች ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ማቋቋም እንዲሁም የአስፈጻሚ አካላትን ሪፖርቶቻቸውን በማዳመጥ ተገቢው ውሳኔ መውሰድ /ማሳለፍ/
- ፫. የዓመቱ በጀት እንዲፀድቅ ሲቀርብለት ማጽደቅ።
- ፬. የአስፈጻሚ አካላት ሹመት ማፅደቅ
- ፭. የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትና ዋና አዲተር ሹመት ማፅደቅ ።
የህግ አወጣጥ

፬. ረቂቅ ህግን የማመንጨት መብት

- ፩. የሚከተሉት አካላት ረቂቅ ህግን የማመንጨት መብት አላቸው።
 - ሀ) የአስፈጻሚ አካላት
 - ለ) የዳኝነት አካል
 - ሐ) የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች
 - መ) የምክር ቤቱ አባላት
 - ሠ) ተጠሪነታቸው ለም/ቤቱ የሆኑ ሌሎች መንግሥታዊ አካላት
 - ረ) የም/ቤቱ አፈ-ገባኤ
 - ሰ) የተደራጀ የህብረተሰብ ክፍል
 - ሸ) የበታች ምክር ቤቶች
- ፪. ከላይ በገዑስ አንቀጽ ፩ /መ/ መሠረት የሚቀርበው የህግ ረቂቅ በጽሑፍ ሆኖ በአቅራቢውና ቢያንስ በሃያ የም/ቤቱ አባላት ፊርማ ተደግፎ ለምክር ቤቱ መቅረብ አለበት።
- ፫. ማናቸውም የህግ ረቂቅ በም/ቤቱ አፈ-ገባኤ በኩል መቅረብ አለበት።

፮. የመጀመሪያ ንባብ

- ፩. አፈ-ገባኤው የቀረበበት ረቂቅ ህግ አጀንዳ ይዘለታል።
- ፪. ውይይቱ እንዳለቀ የህግ ረቂቅ በአፈ-ገባኤው ለማካይነት ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ይመራል።
- ፫. የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳይን አጥንቶ የውሳኔ ሀሳቡን ቢያንስ በ፲፭ ቀናት ውስጥ ለምክር ቤት ማቅረብ አለበት።

- 2. Investigate and Supervise the Operation of organs of the Regional Government
- 3. Establish Standing Committees and other Committees as well as hears the reports of the Executive Organs, passes the appropriate decisions and measures.
- 4. Approves the proposed budget of the year of the Region.
- 5. Approves the nomination of the members of the Cabinet of the Regional Government.
- 6. Approves the nomination of the supreme court president and Auditor General as vested to it.

Legislative Procedure

Art 4. Bodies to Initiate Draft Bills

- 1. The following bodies may initiate a draft bill.
 - (a) The Executive body
 - (b) The judiciary
 - (c) Standing Committees of the Council
 - (d) Members of the Council
 - (e) Government institutions accountable to the Council
 - (f) Speaker of the Council
 - (g) Organized Community based organization
 - (h) Lower Councils
- 2. Any drifted bill to be presented in accordance with Sub Article 1 (d) hereof shall be in writing and supported by the signature of at least 20 members of the council.
- 3. Any draft bill shall be submitted to the speaker.

Art 5. First Reading

- 1) The speaker shall itemize in the agenda for the drafted bill to the council.
- 2) Upon completion of reading of the draft bill, the speaker shall refer to the pertinent standing committee.
- 3) The pertinent committee inspecting the bill referred to the draft bill shall submit its proposal on the bill within 15 days.

Qodka 6^{aad}. Qirrada Labaad

1. ka dib marka afhayeenku dhamaystiro qiradda laad una gudbiyo guddiga joogtada ah ee ay khusayso wuxuu ku soo dhaweeyaa in ay guddigu u soo jeediyaan natiijadii Raáyi goáamadeed golaha.
2. Afhayeenku wuxuu u furaa Golaha in uu gorfeeyo ka doodo natiijada raáyi goáamadeed ee ay guddigu soo gudbiyaan.
3. gorfaynta & dooda lagu samaynayo qormada sharci haddii ay u muuqato in ay wax ka dhiman yihiin waxaa banan in gudigii dib loogu celiyo.haddiise ayna gorfayn iyo dood ka jirin in qormada lagu sameeyo waxaa loo soo saari sharci ahaan.

Qodka 7^{aad}. Qirrada Saddexaad

1. qormada sharci ee dib loogu celiyo guddiga joogtada ah ka dib marka ay soo dhamaystiraan waxay golaha u soo diyaariyaan Rayi goáameedka ugu dambeeya.
2. goluhu wuxuu awoodaa in uu goáamiyo in sharci ahaan lagu soo saaro rayi goáameedka ugu dambeeyey.

Qodka 8^{aad}. Dhaqan galka Sharciga

1. ka dib afhayeenku isagoo xusaya in goluhu ka dooday isku raacay ansixiyey qormada sharciga ah wuxuu u gudbiyaa in madaxweynuhu si uu u saxeeexo.
2. haddii uu madaxweynuhu ku saxeexi waayo muddo 15 maalmood ah wuxuu u soo baxaa isagoo sharci ah.
3. sharciga la ansixiyey wuxuu afhayeenku siiyaa tirsi kuna soo saaraa dhol gazeta.

OAYBTA LABAAD

Dabagalka & Baadhitaanka Hab-shaqa ee Hayaáadaha Sharciga ah

Qodka 9^{aad}. Soo Guddinta Warbixinta

1. hayád kasta oo ka mid dawlada deegaanka Soomaalida waxaa waajib ku ah in ay hor timaado warbixina siiso golaha marka afhayeenka ama guddiga joogtada ahi codsadaan.
2. haddii aanay duruufo kalifi karta ayna jirin waxaa warbixinta soo jeediya madaxa hayáda.

፩. U-Átáí 3991

፩. áá-ጉባኤው ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው የህግ ረቂቅ የውሳኔ ሃሳብና አስተያየት በቋሚ ኮሚቴው አማካኝነት እንዲነበብ ያደርጋል።

፪. áá-ጉባኤው በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ዝርዝር ውይይት እንዲደረግ መድረክ ይከፍታል።

፫. በዚህ ውይይት የህግ ረቂቁ ሊጠቃለል ካልቻለ ለዳግም ዕይታ ወደ ሚመለከተው ኮሚቴ ይመራል። ውይይቱ በበቂ ከተጠናቀቀ ግን ህግ ሆኖ እንዲወጣ ይወስናል።

፯. ሦስተኛ ንባብ

፩. ዳግም የተመራለት ኮሚቴ የሚሻሻለውን አሻሽሎ የመጨረሻ የውሳኔ ሃሳቡን ለምክር ቤቱ በንባብ እንዲያሰማ ያደርጋል።

፪. ምክር ቤቱ በቀረበው የመጨረሻ ውሳኔ ሃሳብ ህግ ሆኖ እንዲያወጣ ሥልጣን አለው።

፰. ስለማጽደቅ

፩. áá-ጉባኤው የህግ ረቂቁን ምክር ቤቱ መክር የተሰማግበት መሆኑን በመጥቀስ /በመግለጽ / የክልሉ ፕሬዚዳንት እንዲፈርምበት ይልከዋል።

፪. ፕሬዚዳንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ህጉ በሥራ ላይ ይውላል።

፫. የጸደቀው ህግ በአá-ጉባኤው አማካኝነት ቁጥር ተሰጥቶት በክልሉ ዶል ጋዜጣ ይታተማል።

**ክፍል ሁለት
አስፈጻሚ አካላትን አሰራር መመርመር**

ii. ሪፖርት ስለማዳመጥ

፩. የእያንዳንድ የሱማሌ ክልል አስፈጻሚ አካል በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ወይም በአá-ጉባኤው ጥያቄ መሠረት በም/ቤቱ ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ አለበት።

፪. ሌላ አስገዳጅ ሁኔታ ካላጋጠመው በስተቀር ሪፖርት አቅርበው መ/ቤት ኃላፊ ሪፖርቱን ያቀርባል።

Art 6. Second reading

1. The speaker shall cause the standing committee read the report on the bill referred to it after the first reading with its recommendation and suggestion.
2. The speaker opens the floor for discussion on the recommendation made by the committee.
3. Where the drafted bill not deliberated exhaustively, shall be referred to pertinent committee for further review, if the deliberated law is completed satisfactorily than it shall be enacted as a law.

Art 7. Third reading

1. The committee that received the bill shall read out to the council its final decision.
2. The council shall pass the bill after through discussion on the final proposal as a law.

Art 8. Adoption of Laws

- 1) The speaker of the council shall transmit the draft to the president for signature suggesting that the council has discussed and approved.
- 2) If the president does not sign within 15 days the law shall take effect.
- 3) The ratified law shall be numbered by the speaker and thereby published in Dhool Gazeta.

Part three

Examining and Follow up on the Performance of the Executive Organs

Art 9 Submission of Reports

1. Any member of the Regional Government shall appear to the council and present their reports where invited by the council or the pertinent standing committee.
2. Unless obliged otherwise by force major, the report of the body shall be presented by the head of the body.

3. haddii ay noqoto in uu warbixinta soo jeedinayo wakiil waa in sababta kaliftay in uu madax maqnaado la sii ogaysiiyaa afhayeenka.

Qodka 10^{aad}. Warbixinta Guud ee hay'addaha Hawl Fulinta

Warbixinta Guud ee hay'addaha hawl fulinta waxaa soo gudbin kara madaxweynaha DDS.

Qodka 11^{aad}. Baadhitaanka & Go'aaminta Warbixinta

1. xubnaha guddiga joogtada ah ee ay khasayso & kuwa kaleba ee golaha iyaga oo raacaya habka uu soo jeediyo afhayeenku waxay xaq u leeyihiin in ay weydiyaan su'alo kana soo jeediyaan rayi ku saabsan warbixinta.

2. su'alaha & araada ku xusan Qod. 1 aad waxaa la ogol yahay in la soo jeediyo oo laga soo kordhiyo wixii su'alo ama araa ah ee aan la xidhiidha kuwa hore.

3. waxaa la soo jeedin karaa in la dhiibto afkaarta lagu gunaanadayo warbixinta. Isla markaana haddii loo baahdo wuxuu afhayeenku amri karaa in guddiga joogtada ah ee ay khasayso ay soo baadhaan warbixin faah faahsana ka soo gudbiyaan.

4. ka dib goluhu markuu dhegaysto warbixinta lagu xusay qod. 11-aad xarafka 3-aad wuxuu ansixiyaa haddii uu ku qanco haddiise ay muuqato in dhibaato ka jirto wuxuu qaataa talaabada ku haboon.

Qodka 12^{aad}. Dhegaysiga Warbixinada Guddiga Joogtada ah & Guddiyada kaleba

1. masuulada guddiyada joogtada ah & kuwa ku meel gaadhka ahba waxay afhayeenka u soo gudbiyaan warbixinta shaqo waqtiga loo cayimay gudaheeda.

2. warbixinta shaqo ee guddiyada joogtada ah waxay ku saabsan tahay arrimahan hoos ku xusan.

b) waxqabadka guud ee sanadka.
t) arrimaha goluhu u soo gudbiyey waqtiyada kala duwan.

3. xubnaha goluhu waxay ka doodaan fikirna iska waydaarsadaan go'aanka ay ka soo saareen warbixinada loo soo gudbiyey.

፫. ሪፖርቱ በኃላፊው ተወካይ ሊቀርብ የሚችለው ኃላፊው ሊቀርብ ያልቻለበትን ምክንያትና በተወካዩ የሚቀርብ መሆኑን ለአፈ-ገባኤው በማሳወቅ ይሆናል።

፲. የአስፈጻሚ አካላት አጠቃላይ ሪፖርት

የክልሉ መንግሥት አጠቃላይ ሪፖርት በፕሬዚዳንቱ አማካይነት ሊቀርብ ይችላል።

፲፩. ሪፖርቱን ስለመመርመርና መወሰን

፩. የሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ አባላት ወይም ሌሎች አባላት በአፈ-ገባኤ በሚሰጣቸው ቅደም ተከተል መሰረት ለሪፖርት አቅራቢው ጥያቄና አስተያየት ያቀርባሉ።

፪. በንዑስ አንቀጽ 1/ መሠረት ለምክር ቤቱ በተሰጡት መልሶች ዙሪያ ተጨማሪ ጥያቄዎችና አስተያየቶች እንዲቀርቡ ያደርጋል።

፫. ሪፖርቱን አስመልክቶ የማጠቃለያ አስተያየት መድረክ ይሰጣል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም አፈ-ገባኤው የሚመለከተውን ቋሚ ኮሚቴ ተጨማሪ ማጣራትና ምርመራ አድርጎ ሪፖርት እንዲያቀርብለት ሊይዝ ይችላል።

፬. ምክር ቤቱ በንዑስ አንቀጽ 1/3/ መሠረት የቀረበውን ሪፖርት አዳምጦ አጥጋቢ ሆኖ ካገኘው ያፀድቃል አጥጋቢ ካልሆነ እርምጃ ይወስዳል።

፲፪. የቋሚና ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች ሪፖርት ስለ ማዳመጥ

፩. የምክር ቤቱ ቋሚና ሌሎች ኮሚቴዎች በተወሰነላቸው የጊዜ ለሌላ መሠረት በተሰጣቸው ተግባር ዙሪያ እመራሮቻቸው ለአፈ-ገባኤው ሪፖርት ያቀርባሉ።

፪. ቋሚ ኮሚቴዎቹ የሚያቀርቡት ሪፖርት፡-

ሀ) ዓመታዊ አጠቃላይ የሥራ አፈጻጸማቸውን እና

ለ) በየጊዜው በምክር ቤቱ የሚመራላቸውን ጉዳይ በተመለከተ ነው።

፫. የምክር ቤቱ አባላት በቀረበባቸው ሪፖርት በመወያየት አስተያየትና ውሳኔ ያቀርባሉ።

3. Where his representative is to present the report the reasons of his absence shall be informed to the speaker.

Art 10. The General report of the Executive Organs

The General report of the Executive Organs of the Regional State shall be presented by the president.

Art 11. Inspection and Decision on the Report

1. The standing committee and other member following the procedure prescribed by the speaker may raise questions and make suggestions on the report.

2. Subject to Sub Article (1) hereof additional questions and ideals may be forwarded in connection to the answers given.

3. The speaker may give a summary of conclusion on the report or order the pertinent standing committees to launch additional investigation into the matter and present a report to the council, where deems necessary.

4. The council shall approve after hearing the report under Sub Art. 3, or take the necessary measures if it deems that the report has basic problems.

Art 12. Hearing Reports of Standing and Other Committees

1. The leaders of the standing and other committees shall present their reports in accordance with the time table set by the speaker.

2. Reports of the standing committees shall focus on:-

- (a) their annual performance
- (b) matters referred at various instances by the council.

3. Members of the Council shall deliberate on the report presented to them, make suggestion and pass decisions.

QAQYBTA Saaddexaad

Qodka 13^{aad}. Golaha Xildhibaanada

1. waxaa uu leeyahay 5 (shan) guddi joogto ah oo dib loo habeeey, waxayna kala yihiin
 - b) Guddiga joogtada ah ee Horumarinta Xoolo dhaqatada
 - t) Guddiga joogtada ah ee Kobcinta Tayada & Arrimaha Bulshada.
 - j) Guddiga joogtada ah ee Maamulka, Cadaalada, Nabadgelyada & sharciyada.
 - x) Guddiyaga Joogtada ah ee Miisaaniyada & Xisaa baadka dawlada.
 - kh) Guddiga Joogtada ah ee horumarinta dhaqaalaha aasaasiga ah & mashaariicda.
2. Guddi walba waxaa uu yeelan doonaa 5 ilaa 7 xubnood oo uu goluhu doorto.
3. xubinku waxaa uu ka mid noqon karaa haal guddi oo joogto ah keliya.
4. guddiyadu waxay hoos tegayaan ama u tirsan yihiin golaha xildhibaanada.
5. guddi walba waxaa uu yeelanayaa gudoomiye, xoghaye & Shan Xubnood.
6. gudoomiye & xoghayuhu waxaa ay hoos tagaan afhayee-nka & Golaha Xildhibaanada.
7. **Qodka 14^{aad}. Awoodaha & Waajibaadyada Guud ee Guddiyada Joogtada ah**

1. iyagoo ka duulaya awaamiirta la siiyo oo ah kuwa ku salaysan waajibiyada ku xusan qodobada 5, 6, ee bayaankan waxay golaha u soo gudbinayaan afkaarhooda la xidhiidha qormooyinka sharci ee qabyada ah.
2. waxay baadhitaan & dabagal ku sameeyaan waaxyaha & xafiisyada hoos taga guddiga joogtada ah.
3. waxay diyaariyaan daraasad la xidhiidha hawlaha gudigooda isla markaana hubiyaan dhaqan galka siyaasadaha & istiraajiyada.
4. waxay diyaariyaan dood cilmiyeedyo & aqoon isweydaarsiyo
5. waxay qabtaan arimaha kale ee afhayeenku & Goluhu u xil saaro.

Qodka 15^{aad}. Awoodaha Waajibaadka Shirarka Guddiyada Joogtada ah.

- Gudoomiyayasha guddiyada joogtada ah waxay leeyihiin awoodahan & waajibiyadan hoos ku xusan.
1. iyagoo metelaya guddiyadu waxay xidhiidh shaqo la yeeshaan xafiisyada & masuuliyiinta dawlada Deegaanka Soomaalida.

ክፍል ሦስት

፲፫. ስለ ቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት

- ፩. ምክር ቤቱ በአዲስ መልክ የተደራጀ የተሻሻለ/ የሚከተሉት አምስት/፩/ ቋሚ ኮሚቴዎች ይኖሩታል እነሱም፡-
 - ሀ) የአርብቶ አደር ልማት ቋሚ ኮሚቴ
 - ለ) የአቅም ግንባታና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ
 - ሐ) የሰነድ ልማት ፣ ፍትህ ፣ ደህንነትና ህግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ
 - መ) የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ
 - ሠ) የመሠረተ ልማትና ፕሮጀክቶች ልማት ቋሚ ኮሚቴ
- ፪. አያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ በምክር ቤቱ ቀጥታ የሚመረጥ ከ፩ እስከ ፮ አባላት ይኖረዋል፡፡
- ፫. አንድ የምክር ቤቱ አባል ከአንድ ቋሚ ኮሚቴ በላይ አባል ሊሆን አይችልም፡፡
- ፬. ቋሚ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ለምክር ቤቱ ይሆናል፡፡
- ፭. አያንዳንዱ ኮሚቴ ሊቀመንበር፣ ጸሐፊና ሌሎች አምስት አባላት ይኖሩታል፡፡
- ፮. የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቀመንበርና ፀሐፊያን ተጠሪነታቸው ለአፈ-ጉባኤውና ለምክር ቤቱ ይሆናል፡፡

፲፬. የቋሚ ኮሚቴዎች አጠቃላይ ሥልጣንና ተግባራት

- ፩. በአንቀጽ ፭ እና ፮ መሠረት የተመራላቸው የህግ ረቂቆች ላይ የውጣኔ ሃሳብና አስተያየት ለምክር ቤቱ ያቀርባሉ፡፡
- ፪. በየቋሚ ኮሚቴዎቹ ሥልጣን ስር በተደሰደሱት መንግሥታዊ አካላትና መ/ቤቶች ከትትልና ምርምር ያደርጋል፡፡
- ፫. በተቋቋሙበት ዓላማ ዙሪያ ጥናት ያካሂዳሉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላል፡፡
- ፬. ዓውደ ጥናቶችና የውይይት መድረኮች ያዘጋጃሉ፡፡
- ፭. ሌሎች በአፈ-ጉባኤውና በምክር ቤቱ የሚሰጡት ተግባራት ያከናውናል፡፡

፲፭. የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቀመንበርን ሥልጣንና ተግባራት

- ሀ. የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቀመንበርን የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡፡

- ፩. ኮሚቴውን በመወከል ከአፈ-ጉባኤው መ/ቤቶችና ኃላፊዎች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፡፡

Part three

Art 13. Restructuring of the Standing Committees

- 1) The Council shall have the following five standing committees as restructured:-
 - (a) Pastor lists development Standing Committee
 - (b) Capacity building and social affairs standing committee
 - (c) Justice Administration, security and legal affairs standing committee
 - (d) Budget and finance affairs standing committee
 - (e) Infrastructure development standing committee
2. Each standing committee shall have five up to seven members elected by the council
3. A member of the council shall only be the member of one standing committee
4. The standing committee shall be accountable to the council
5. Each standing committee shall have a chair - person, secretariat and five other members
6. The Chair-persons and secretarial shall be accountable to the speaker and council

Art 14. Powers and Duties of Standing Committees

- 1) In accordance with the directives given which based on the its duties stipulated under Art. 5, 6, here of shall submit recommendations and suggestions to the council, on the draft bills referred to them,
- 2) Investigates and supervises government bodies assigned to them,
- 3) Conducts, studies subject to the purpose of their establishment and supervise the implementation of polices and strategies,
4. Organizes various workshops and discussion forums,
5. Undertakes other assignment given by the council or speaker.

Art 15. Powers, duties of Leadership (Chairperson) of Standing Committees

Powers and duties of chairpersons shall be:-

- 1) As representatives of their respective committees shall communicate with Organs of Regional Government and their leadership.

- 2. waxay hogaamiyaan isku dubaridaan gudoominta shirarka guddiga.
- 3. waxaa ay u gogol xaadhaan ka soo qayb galka marti sharafta loo yeedhay.
- 4. waxay soo gudbiyaan warbixinada shaqo.
- 5. waxay qabtaan wixii hawl ah ee afhayeenku u xilsaaro.

Qodka 16^{aad} Awoodaha & Waajibaaka Xoghaynaha Guddiyada

Xoghaynta Guddiga joogtada ah waxay leeyihiin waajibaadkan hoos ku xusan:-

- 1. waxay gutaan waajibaadka gudoomiyaha guddiga joogtada ah marka uu maqan yahay.
- 2. waxay hubiyaan xusuus dhawrka diwaanada & hadal qoraalada.
- 3. waxay qabtaan wixii hawl ah ee uu u xil saaro gudoomiyahoodu.

Qodka 17^{aad} Hab shaqeedka Guud ee Guddiga joogtada ah

Guddiga joogtada ah waxaa uu leeyahay anshaxa & hab-shaqeedka hoos ku xusan.

- 1. ka dib dhamaadka qormada koobaad ee loo soo gudbiyo guddiga qormo sharci.
 - b) Waxay soo saaraan ogaysiis.
 - t) Waxay ku marti qaadaan xeel dheerayaal aqoon u leh
 - j) waxay u bandhigaan dadweynaha si looga dodo ka dibna waxay golaha u soo gudbiyaan rayiga go'aameed oo dhamays tiran.
- 2. guddiyada joogtada ah waxay dabagal & kormeer ku sameeyaan hay'adaha dawliga ah
 - b) Iyagoo ka duulaya qorshe sanadeedka & warbixinta xafiiska.
 - t) Iyagoo ka qayb gelinaya shirweynayaasha.
 - j) In ay waraysi la yeeshaan haddii loo bahdana baaq ay ka soo saaraan. Cidda ay khusayso
 - x) In ay booqasho hawleed u baxaan si kor loogu qaado hawl galka.
 - kh) Iyagoo ka duulaya cabasho-oyinka & macluumaadka ka yimaada dadweynaha.
 - d) Iyagoo iskaashi la yeelan-aya guddiyada kale
- RS) Iyagoo diyaarinaya warbixi-no & baaqyo kala duwan
- S) Iyagoo raacaya qorshe sanadeedyada isla markaana qiimaynaya nidaamyada shaqo ee guud ahaan.

፩. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

፪. tijaalinta xidhiidhka iyo xidhiidhka ka dhaxsanaya.

፫. fahamka qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

፬. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

፭. Fihimka hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay

1. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

2. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

3. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

4. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

፮. Fihimka hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay

1. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

2. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

- u) hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.
- o) hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.
- o) hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.
- o) hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

3. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

4. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

5. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

6. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

7. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

8. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

9. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

10. hawl-gobadka ah ee loo qabto qorshaha ee ay ka qayb galka marti sharafta loo yeedhay.

- 2. Directs the committee, co-ordinate and preside the meetings of the committee.
- 3. Facilitate ways for the presence of invited guests.
- 4. Submit a report on performance.
- 5. Carry out other activities given by the speaker

Art 16. Powers and Duties of the Secretarial

Powers and duties of the secretarial shall:-

- 1. Undertake the powers and duties of chair persons in their absence.
- 2. Make sure that the document and minutes of the committees are property kept.
- 3. Undertaken other activities assigned by the chairperson.

Art 17. General Working Procedure of the Standing Committees

The standing committee of the council shall have the following working systems and procedures.

- 1. A committee having received a draft bill, subsequent to the first reading.
 - (a) give notice,
 - (b) Invite resource persons on the matter
 - (c) Arrange public opinion collecting forum and submit to the council complete recommendation and suggestions on the first reading.
- 2. Standing committee shall undertake their supervisory and follow up duties by:
 - (a) Receiving plans and achievements of the institution.
 - (b) Taking part meetings and conference.
 - (c) Lasting and taking to concern bodies and were necessary, causing explanations should be given.
 - (d) Taking helpful visit.
 - (e) Embarking on the petitions submitted by different sectors of the society.
 - (f) Creating co-ordination with other standing committee.
 - (g) Preparing reports, giving explanation.
 - (h) The guidance of the annual plan and receiving their comprehensive operations.

Qodka 21^{aad}. Gudiga joogtada ee Maamulka, Cadaalada, Nabadgelyada & sharciyada.
 Waxaa uu dabagal & baadhitaan ku asmeeyan xafiisyadan hoos ku xusan

b) Xafiiska xidhiidhinta Nabadgelyada maamulka & cadaalada

t) Xafiiska Madaxweynaha DDS

j) Xafiiska Maleeshiyada

x) Xafiiska Cadaalada

kh) Soohdimaha

d) Guddiga maamulka garsoorka

r) Komishinka asluubta

s) Komishinka Booliiska

Qodka 22^{aad}. Guddiga Joogtada ah ee Kobicinta Tayada iyo arimaha Bulshada.

1. Guddiga Joogtada ah ee kobicinta tayada & arimaha bulshada waxay dabagal & baadhitaan ku samaynaayan Xafiisyada soo socda:-

B) xafiiska xidhiidhinta kobicinta tayada

T) xafiiska xidhiidhinta abaabulka & ka qayb galka dadweynaha

J) xafiiska shaqaalaha & arimaha bulshada

X) xafiiska maamulka shaqalaha dawlda

Kh). Xafiiska warfafinta dhaqanka & dalxiiska.

D) Xafiiska arimaha dadweynaha

R) Xafiiska dib u habaynta adeega shaqaalaha

S) Xafiiska dhalinyarada & ciyaaraha

SH) Xafiiska arimaha haweenka

C) Machadka maaraynta

G) & dhamaan unugyada waxbarashada ee deegaanka ka jira

F) xafiiska caafimaadka

Qodka 23^{aad}. Guddiga Joogtada ah ee Miis-aaniyada & iyo Xisaabaadka.

Guddiga joogtada ee miisaaniyada & uyo xisaabaadku waxay dabagal & baadhitaan ku sameeyaan xafiisyada hoos ku xusan:-

B) Xafiiska xidhiidhinta guud ee maaliyada & horumarinta dhaqaalaha

T) Xafiiska dakhliga

1. sida ku faah faahsan qodobkan qodob hoosaadkiisa 1-aad guddiga waxaa uu diyaarin sharci kasta oo qabyo ah oo ku saabsan xafiisyadaas isla markaana soo dhoweynayaa haddaba sidii loogu baahdana dabagal & baadhitaan loogu samaynaaya.

ጸ፩. የአስተዳደር ፍትህ ደህንነትና ሕግ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች

የሚከተሉት መ/ቤቶች ይከታተላል፣ ይመረምራል፣

ሀ) የአስተዳደር የደህንነትና ፍትህ ማስተባበሪያ ቢሮ

ለ) የርዕሰ መስተዳድሩ ጽ/ቤት

ሐ) የሚ.ሊ.ሽያ ጽ/ቤት

መ) የፍትህ ቢሮ

ሠ) የወሰን ጉዳዮች ጽ/ቤት

ረ) የዳኞች አስተዳደር ኮሚሽን

ሰ) የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን

ሸ) ፖሊስ ኮሚሽን

ጸ፪. የአቅም ግንባታና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

የአቅም ግንባታና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት መ/ቤቶችን ይከታተላል፣ ይመረምራል፡-

ሀ) የአቅም ግንባታ ማስተባበሪያ ጠቅላይ ጽ/ቤት

ለ) የሀዘዝ ተሳትፎና አደረጃጀት ማስተባበሪያ ጠቅላይ ጽ/ቤት

ሐ) የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ

መ) የመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ቢሮ

ሠ) የማስታወቂያ፣ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ

ረ) የሥነ ህዝብ ጉዳይ ጽ/ቤት

ሸ) የሲ.ቪ.ል ሰርቪስ ማሻሻያ ጽ/ቤት

ቀ) የወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ኮሚሽን

በ) የሴቶች ጉዳይ ቢሮ

ተ) ማናጅመንት ኢንስቲትዩት

ቸ) በክልሉ የሚገኙ ሁሉም የትምህርት ተቋማት

ነ) የጤና ቢሮ

ጸ፫. የበጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ

የበጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት መ/ቤቶች ይከታተላል፣ ይመረምራል፣

ሀ) የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ማስተባበሪያ ቢሮ

ለ) የገቢዎች ቢሮ

Art 21. Justices Security and Legal Administration Standing Committee

Shall supervise and follow up the following up institutions;

(a) Security Administration and Justice Co-ordination Bureau

(b) Office of The President

(c) Militia Office

(d) Justice Bureau

(e) Border Affairs Office

(f) Judicial Administration Commission

(g) Prisoners Administration Commission

(h) Police Commission Administration

Art 22. Capacity Buildings and Social Affairs Standing Committee

Shall Supervise and follow up the following institutions:

(a) Capacity Building Co-ordination bureau

(b) Community Participation and Mobilization Co-ordination Bureau

(c) Labor and Social Affairs Bureau

(d) Civil Service Bureau

(e) Information, Culture and Tourism Bureau

(f) Population Office

(g) Civil Service Reform Office

(h) Youth and Sport Office

(i) Women's Affairs Office

(j) Management Institute

(k) All Educational Institutions in the Region

(l) Health Bureau

Art 23. Budget and Finance Affairs Standing Committee

The budget and finance affairs standing committee shall supervise and follow up in the following institutions

(a) Finance and Economic Development Co-ordination Supreme Bureau

(b) Revenue Bureau

Qodka 24^{aad}. Xafiisyada Dawlada ee aan la hoos geyn Guddiyada Joogtada ah.

Guddiyada joogtada ah ee lagu aasaasay bayaankan qodobkiisa 19aad xafiisyada aan la hoos geyn waxaa baadhitaan & dabagal ku samaynaya haddba guddiga afhayeenku u xilsaaro.

Qodka 25^{aad}. Nidaamka Guddiyada Wadajirka ah.

1. guddiga wada jirka guddoomiye & xoghaye ayey iska dhex doortaan
2. shirka guddiga wadajirka ah waxaa uu ku qabsoomi karaa marka guddiga walba oo joogto ah ay xubnihiisa laba meelood ay meel joogto.
3. codka guddiga wadajirka ah waxaa uu noqon hal dheeri laakiin marka codku barbaro noqdo waxaa go, aanka leh qaybta gudoomiyuhu raaco.
4. marka golaha xildhibaanadu ama afhayeenku u gudbiyo arinta guddiga wadajir ah waxaa ay u fulinayaan iyaga oo raaca nidaamkan ku xusan bayaankan qodobkiisa 17-aad.

QAYBTA AFRAAD.

Awaamiirta kala duwan.

Qodka 26^{aad}. Awooda soo saarista Xeerri-daameed.

Goluhu wuxuu awood u leeyahay in uu soo saaro xeer-nidaameedyo, wareegtooyin uu ku dhaqan gelinay bayaanada.

Qodka 27^{aad}. Awooda soo saarista Wareeg-toovinka.

Afhayeenku isagoo raacaya bayaanka & xeer nidaameedyada bayaankan wuxuu soo saari karaa wareegtooyin si loo dhaqan geliyo bayaankan.

Qodka 28^{aad}. Shuruucda la Buriyey.

Shuruucda, xeerar nidaamiyaha & dhaqamada lidka ku ah ee bayaankan waxaa ay noqonayaan kuwo la buriyey.

Qodka 29^{aad}. Dhaqan galka Bayaanka.

Bayaankani waxaa uu dhaqan gelayaa maalinta wargeyska Dhood Geseta lagu soo saaro.

Cabdi Jibriil Abubokor
Madaxweynaha DDS.

ጸ፩. ተጠሪነታቸው ያልተወሰነላቸው የመንግሥት መ/ቤቶች

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 መሠረት የተቋቋመው ቋሚ ኮሚቴዎች የመከታተልና የመመርመር ሥልጣን ያልተሰጣቸው የመንግሥት መ/ቤቶች ሁኔታው በአፈ-ጉባኤ መሰረት የመመርመር የመከታተል መብት የተሰጠው ቋሚ ኮሚቴ መሰረት ይከናወናል።

ጸ፭. የጥምር ኮሚቴዎች አሰራር

፩. ጥምር ኮሚቴው ከመካከላቸው ሊቀመንበርና ጸሐፊ ይሰየማሉ።

፪. የጥምር ኮሚቴው መደበኛ ስብሰባ አንዳንድ ቋሚ ኮሚቴዎች 1/2ኛ ሲገኙ ምልዓተ ጉባኤ ይሆናል።

፫. የጥምር ኮሚቴው ውሳኔዎች በድምጽ ብልጫ ይወሰናል ሆኖም ድምጽ እኩል በሚሆንበት ጊዜ ሊቀመንበር ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፬. ም/ቤቱ ወይም አፈ-ጉባኤው ለጥምር ኮሚቴው የመራው ጉዳይ ኮሚቴው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 19 መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል አራት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

ጸ፮. **ደንብ ስለማውጣት**
ምክር ቤቱ ለዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች አፈጻጸም አስፈላጊ የሆነ ዝርዝር ደንብ ያወጣል።

ጸ፯. **መመሪያ ስለማውጣት**
አፈ-ጉባኤው ለዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች አፈጻጸም አስፈላጊ የሆነ ዝርዝር ደንብ ያወጣል።

ጸ፰. **የተሻሻሉ ህጎች**
ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ህግ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም ልማድ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

ጸ፱. **አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ**
ይህ አዋጅ በደል ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አብዱረ-ብራል አቡ-በከር
የሱማሌ ክልል ፕሬዚዳንት

Art 24. Institutions not Indicated there Supervisory Standing Committee

Standing committees established under Article 19 of this Proclamation and institutions which are not made accountable to supervise, shall be supervised by committee assigned by the speaker.

Art 25. Working Procedure of Joint Committee

- 1) Joint committee shall elect a chairperson and secretarial among its members.
- 2) The presence of 2/3 of members of each joint committees shall constitute quorum in meetings of the committee.
- 3) Decisions of the joint committee shall be by simple majority, however, in case of tie the chairperson shall have casting vote.
- 4) The joint committee referred to a matter to decide on by the council or speaker shall apply the general working procedure provided here under Art. 19 of this Proclamation.

Part Four Miscellaneous Provisions

Art 26. Issuance of Regulations

The council may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

Art 27. Issuance of Directives

The speaker may issue directives necessary for the implementation of this Proclamation.

Art 28. Inapplicable Laws

Any Law, Regulation or practice which contravenes with the provisions of this proclamation shall be inapplicable

Art 29. Effective Date

This proclamation shall enter into force upon its publication on Dhol Gazeta.

ABDI JIBRILL ABUBAKOR
PRESIDENT, SOMALI REGIONAL STATE